

ጥሪ

በማስተዋወቂያ እቅዱ ላይ ተካፋይ በነበሩበት ወቅት ሁኔታው እንዴት እንደነበረ ያለዎትን የግል አስተያየት በመግለጽ ተሳታፊ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል።

ጤና ይስጥልን

ለመጀመሪያ ጊዜ በኖርዌ ውስጥ በማስተዋወቂያ እቅዱ ላይ ተካፋዮች የንበሩት በሙሉ የቢሔራዊ የተጠቃሚዎች የዳሰሳ ጥናት ላይ እንዲካፈሉ ጥሪ ተደርጎአል ። ይህንንም እድል በመጠቀም ያሎትን አስተያየት ይሰጡናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን!

የዳሰሳ ጥናቱ የሚካሄደው በውህደት እና ብዝሃነት ምኒስትቴር ማለትም በ(IMDi) ነው።

IMDi እና የእርሷ የሚኖሩበት አውራጃ ለርሷ እና ለሌሎችም የወደፊት የማስተዋወቂያ እቅዱ ተካፋዮች የተሻለ እና ውጤታማ እድሎችን ማቅረብ እንዲችሉ የእርሷን የተካፋይነት የግል አስተያየት ማወቅ እንፈልጋለን። በተቻለ መጠን ሙሉ በሙሉ ግልጽ በመሆንና እና እውነታዊ የሆነውን አስተያየትዎን መግለጹ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለዚህ ምክንያቱም ሊሻሻል ስለሚችሉ ማንኛውም ሁኔታዎች ትክክለኛ የሆነውን መግለጫን መግኘትን እንዲያስችለን በማሰብ ነው። ለምሳሌ በተካፈሉበት ስልጠና ላይ ደስተኛ ነበሩ ወይ? የእቅዱ ተካፋይ በነበሩበት ወቅት ምሻት ተሰምትዎት ነበር ወይ? ወይም በእቅዱ ውስጥ አሉንታዊ ነው በለው የገመቱት ሁኔታ ነበር ወይ? እነዚህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች ሊቀርብሏትም ይችላል።

ተካፋይ የሚሆኑትም በፈቃደኝነት ብቻ ነው ፣ ጥያቄዎቹንም በሙሉ ለመመለስ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃዎች ብቻ ነው ።

የተካፋይነቱ ዳሰሳ ጥናትን ተካፋይ ለመሆን ማንነትን መግለጽ አስፈላጊ አይደለም። እንደዚሁም የሰጡት መልስ ወደ እርሷ እንደግለሰብ ተያያዥነት አይኖረውም። ማንኛውም መግለጫ በሚያስተማምን መንገዱ በIMDi የፕሮጀክቱ ላይ ተካፋይ በሆኑት ሰራተኞቹ ከመይዘም በላይ የሚሰጧቸውን መልሶች ከአንዳንድ የዳሰሳ ጥናት ልዩ በለሙያ አባላት በስተቀር ማንም ማግኘት አይችልም ። ማንኛውም አውራጃ ሆነ ወይም ሌላ ግለሰብ የሰጡትን መልሶች ማግኘትም አይችልም።

ጥያቄዎች ከአሎት ወይም ቴክኒካዊ ችግሮች ከአጋጠመዎት ለIMDi በሚከተለው የኤሌክትሮኒክ የደብዳቤ አድራሻ መጻፍ ይችላሉ፡ post@imdi.no ። አርስቱንም የተካፋዮች የጥናት ዳሰሳ ብለው ይሰይሙት ።

የእርሷ የሚኖሩበት አውራጃ ለዚህ የተካፋዮች የዳሰሳ ጥናቱ ላይ እንዲሳተፉ እድሉን ያቀርብሎታል ።

የማስተዋወቂያ እቅዱ እንዲሻሻል ተሳትፎ ስላክበረከቱ እጅግ በጣን እናመሰግናለን

ከከበረ ሰላምታ ጋር

የውህደት እና ብዝሃነት ሚኒስቴር



post@imdi.no
www.imdi.no

የዳሰሳ ጥናቱን ስራ ላይ የማዋል ዋና መሠረቱ የተካፋዩ ግልጽ የሆነ ፈቃደኝነት ነው ።

በዳሰሳ ጥናቱ ውስጥ ስለ ግለሰቦች ግላዊ መግለጫዎች ጥበቃ ጥያቄዎች ከአሎት ወደ Karianne Thun በሚመለከተው የኤሌክትሮኒክ አድራሻ ደብዳቤ መጻፍ ይችላሉ kth@imdi.no

ይህ የዳሰሳ ጥናት በሚካሄድበት ወቅት የIMDi የግለሰቦች የግለ መረጃን አያያዝ ላይ ማንኛውም አይነት ቅሬታ ከአሎት ለኖርዌይ ለመረጃ ጥበቃ ባለሥልጣን ማቅረብ ይችላሉ ። ተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘትም አስፈላጊ ሆኖ ከአገኙት የመረጃ አያያዝ ጥበቃ ክፍሉ ድሕረገጽን በመጎብኘት መግኘት ይችላሉ።